

የሽቀጥ መደብር መመሪያዎች

የ COVID-19 ስጋትን

ለመቀነስ የሚወሰዱ እርምጃዎች



ከ Public Health (የሕዝብ ጤና) በተሰጠው መመሪያ መሰረት እነዚህን እርምጃዎች ይውሰዱ፡-

ትኩሳት ወይም ትንፋሽ ማጠር ወይም ሳል

ሌሎች ምልክቶች፡-

✓ ለሰራተኞች በየቀኑ የትኩሳት፣ የሳልና የትንፋሽ ማጠር ምርመራ ያድርጉ



- ብርድ
- የጡንቻ ህመም
- የጉሮሮ መቁሰል
- የማጣጣም ወይንም የማሽተት ስሜት ማጣት

✓ የታመሙ ሰራተኞችን ወደቤታቸው ይላኩ።



✓ ከፍተኛ ስጋት ያለባቸው ሰራተኞች (ዕድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ የሆናቸው፣ ነፍስ ጡር ሴቶች፣ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች) ቤታቸው ውስጥ እንዲቆዩ ይፍቀዱ።

✓ የእጅ መታጠቢያ እና የእጅ ሳኒታይዘርን ዝግጁ ያድርጉ።




✓ ዕቃዎችን በተደጋጋሚ ያጽዱና ከጁርም ነጻ ያድርጉ።



✓ የገንባር ለገንባር መገናኘትን ከ10 ደቂቃ በታች ይገድቡ።



✓ ደንበኞች ለማዘዝ ወይንም ለመውሰድ ሲጠብቁ ቢያንስ 6 ጫማ ያህል ተራርቀው እንዲቆሙ ያስታውሷቸዋል።



KCIT-DCE: 2005_10087Lcovid_restaurant_staff_AMHARIC.ai

✓ ሰራተኞች ይህን የመረጃ ቅጽ እንዲያነቡ ይጠይቁ